

Inhaltsverzeichnis

Alphabet.....	2
Grammatikbegriffe in Tigrinya	4
Die Artikel.....	4
Besitzanzeigendes Fürwort	4
Indirekte Rede.....	4
Konjunktiv.....	5
Verben mit allen Zeiten	6
Sein.....	6
Haben.....	7
Sehen.....	8
Machen.....	9
Lieben.....	10
Können.....	11
Gehen.....	12
Fangen.....	13
Brauchen.....	14
Kleiner Wortschatz.....	15

Alphabet

ግዕዝ	ካይብ	ሳልስ	ራብዕ	ሓምስ	ሳድስ	ሳብዕ
ሀ he	ሁ hu	ሂ hi	ሃ ha	ሄ hie	ሀ h	ሆ ho
ለ le	ሉ lu	ሊ li	ላ la	ሌ lie	ል l	ሎ lo
ሐ He	ሑ Hu	ሒ Hi	ሐ Ha	ሔ Hie	ሕ H	ሐ Ho
መ me	ሙ mu	ሚ mi	ማ ma	ሜ mie	ም m	ሞ mo
ሰ se	ሱ su	ሲ si	ሳ sa	ሴ sie	ስ s	ሶ so
ረ re	ሩ ru	ሪ ri	ራ ra	ሪ rie	ር r	ሮ ro
ቀ qe	ቁ qu	ቂ qi	ቃ qa	ቄ qie	ቅ q	ቆ qo
ቆ Qe	ቇ Qu	ቈ Qi	ቃ Qa	ቄ Qie	ቅ Q	ቆ Qo
በ be	ቡ bu	ቢ bi	ባ ba	ቤ bie	ብ b	ቦ bo
ተ te	ቱ tu	ቲ ti	ታ ta	ቲ tie	ት t	ቶ to
ቸ ce	ቹ cu	ቺ ci	ቻ ca	ቼ cie	ቾ c	ቿ co
ነ ne	ኑ nu	ኒ ni	ና na	ኔ nie	ን n	ኖ no
ኘ Ne	ኙ Nu	ኚ Ni	ኛ Na	ኜ Nie	ኝ N	ኞ No
አ a	ሁ u	ኢ i	አ a	ኤ ie	አ A	አ o
ከ ke	ኩ ku	ኪ ki	ካ ka	ኬ kie	ክ k	ኮ ko
ኸ Ke	ኹ Ku	ኺ Ki	ኻ Ka	ኼ Kie	ኽ K	ኾ Ko
ወ we	ዉ wu	ዊ wa	ዋ wa	ዌ wie	ወ w	ዐ wo
ዐ Oe	ዑ Ou	ዒ Oi	ዓ Oa	ዔ Oie	ዐ O	ዐ Oo

ዘ ze	ዙ zu	ዚ zi	ዛ za	ዜ zie	ዝ z	ዞ zo
ዠ Ze	ዡ Zu	ዢ Zi	ዣ Za	ዤ Zie	ዥ Z	ዦ Zo
የ ye	ዩ yu	ዪ yi	ያ ya	ዬ yie	ይ y	ዮ yo
ደ de	ዱ du	ዲ di	ዳ da	ዲ die	ድ d	ዶ do
ጀ je	ጁ ju	ጂ ji	ጃ ja	ጄ jie	ጅ j	ጆ jo
ገ ge	ጉ gu	ጊ gi	ጋ ga	ጌ gie	ግ g	ጎ go
ጠ Te	ጡ Tu	ጢ Ti	ጣ Ta	ጤ Tie	ጥ T	ጦ To
ጨ Ce	ጨፍ Cu	ጨሊ Ci	ጨጌ Ca	ጨፎ Cie	ጨፅ C	ጨፁ Co
ጰ Pe	ጱ Pu	ጲ Pi	ጳ Pa	ጴ Pie	ጵ P	ጶ Po
ጸ xe	ጹ xu	ጺ xi	ጻ xa	ጼ xie	ጽ x	ጾ xo
ፈ fe	ፉ fu	ፊ fi	ፋ fa	ፌ fie	ፍ f	ፎ fo
ፐ pe	ፑ pu	ፒ pi	ፓ pa	ፔ pie	ፕ p	ፖ po
ቨ ve	ቩ vu	ቪ vi	ቫ va	ቬ vie	ቭ v	ቮ vo
ከፐ kwe		ከዳ kwi	ከጎ kwa	ከጌ kwie	ከፕ kw	
ቆ qwe		ቆዳ qwi	ቆጎ qwa	ቆጌ qwie	ቆፕ qw	
ጎፐ gwe		ጎዳ gwi	ጎጎ gwa	ጎጌ gwie	ጎፕ gw	
ሠ (= ሰ) se	ሡ su	ሢ si	ሣ sa	ሤ sie	ሥ s	ሦ so
ኀ (= ሀ) he	ኁ hu	ኂ hi	ኃ ha	ኄ hie	ኅ h	ኆ ho
ፀ (= ጸ) Xe	ፁ Xu	፲ Xi	፳ Xa	፴ Xie	፵ X	፶ Xo

Grammatikbegriffe in Tigrinya

Grammatik	ሰዋስወ.
Nomen / Substantiv	ስም
Verb	ግሲ
Adjektiv	ቅጽል
Singular	ንጽል
Plural	ብዝሒ
Gegenwart	ሀላወ / ሀሉው ግዜ
Vergangenheit	ሕሉፍ
Verneinung	አሉታ
Konjugation	ረባሕታ
Befehl / Imperativ	ትእዛዝ

ቅዱም (qdum) ist eine Konjugationsart,
z.B. ንሳ ምስ ወድአት ክትምለስ እያ = Wenn sie fertig ist, wird sie zurückgehen.

Die Artikel

እቲ ⇒ männlich
እታ ⇒ weiblich

Beispiele:

Der Mann = እቲ ሰብኣይ

Die Frau = እታ ሰበይቲ

Besitzanzeigendes Fürwort

mein = ናተይ

dein = ናትካ/ናትኪ

sein / ihr = ናቱ / ናታ

unser = ናትና

euer = ናትኩም / ናታትክን

ihr = ናታቶም / ናታተን

Indirekte Rede

ንሱ ነገሩኒ: “.....“ ኢሉኒ = Er sagte zu mir

ንሳ ነገራትኒ: “.....“ ኢላትኒ = Sie sagte zu mir

ንሳቶም ነገሮምኒ: “.....“ ኢሎምኒ = Sie sagten zu mir (m)

ንሳተን ነገረናኒ: “.....“ ኢለናኒ = Sie sagten zu mir ... (w)

Beispiele:

አኮይ “አይትውጸእ“ ኢሉኒ። = Mein Onkel sagte zu mir „Gehe nicht hinaus“.

ዓብዱ “ኪድ ናብ ከረን“ ኢሉኒ። = Abdu sagte zu mir „Gehe nach Keren“.

ንሳቶም “ንሕና ደዌልናልኩም ኔርና“ ኢሎምኒ = Sie sagten zu mir „Wir hatten euch angerufen“.

Konjunktiv

ሕሉፍ / ሀላወ	ትንቢት
አነ ኔረ እንተ ዝኸውን = Wenn ich gewesen wäre... / Wenn ich wäre...	አነ እንተ ኮንኩ (= አነ እንተ ኮይነ) = Wenn ich bin...
ንሰኻ ኔርካ እንተ ትኸውን / ንሰኺ ኔርኪ እንተ ትኸኒ = Wenn er gewesen wäre... / Wenn sie gewesen wäre...	ንሰኻ እንተ ኮንካ / ንሰኺ እንተ ኮንኪ = Wenn du (männl.) bist / = Wenn du (weibl.) bist
ንሱ ኔሩ እንተ ዝኸውን = Wenn er gewesen wäre...	ንሱ እንተ ኮነ = Wenn er ist
ንሳ ኔራ እንተ ትኸውን = Wenn sie gewesen wäre...	ንሳ እንተ ኮነት = Wenn sie ist
ንሕና ኔርና እንተ ንኸውን = Wenn wir gewesen wären...	ንሕና እንተ ኮንና = Wenn wir sind
ንሰኻትኩም ኔርኩም እንተ ትኸኑ / ንሰኻትኩን ኔርኩን እንተ ትኸና = Wenn ihr (männl. / weibl.) gewesen wärt...	ንሰኻትኩም እንተ ኮንኩም / ንሰኻትኩን እንተ ኮንኩን = Wenn ihr seid
ንሳቶም ኔርም እንተ ዝኸኑ / ንሳተን ኔረን እንተ ዝኸና = Wenn sie (m. / w.) gewesen wären...	ንሳቶም እንተ ኮኑ / ንሳተን እንተ ኮና = Wenn sie sind

Vergangenheit: ኔሩ እንተ ዝኸውን

Gegenwart: እንተ ዝኸውን

Verneinung: (ኔሩ) እንተ ዘይከውን

ኔሩ እንተ ዘይከውን (መብዛሕትኡ ግዜ ይጥቀሙሉ'የም = wird meistens verwendet)

= **ዘይነበረ እንተ ዝኸውን**

ኣብኡ ኔርካ እንተ ኸንካ

= **ኣብኡ ኔርካ እንተ ትኸውን**

Beispiele:

ሕሉፍ/ሀላወ፣ ንሰኻ ለባም ኔርካ እንተ ትኸውን ትምህርትኻ ምወድኣኻ ነርካ።

= Wenn du schlau gewesen wärst, hättest du deine Schule abgeschlossen.

ንሳተን ለባማት ኔረን እንተ ዝኸና ካብኡ ምስተምሃራ ነረን።

= Wenn sie(weibl.) schlau gewesen wären, hätten sie daraus gelernt.

አነ ንኤርትራዊ ዝመስል ኔረ እንተ ዝኸውን እዚ ኣይምበለንን።

= Wenn ich wie ein Eritreer aussehen würde, hätte er dies nicht zu mir gesagt.

ትንቢት፣ ንሰኻ ለባም እንተ ኮንካ መጽናዕትኻ ክትመሃር ትኸእል።

= Wenn du klug wärst, würdest du lernen.

Verben mit allen Zeiten

Sein

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich bin	አነ እየ	አነ አይኮንኩን
du bist	ንሰኻ ኢኻ / ንሰኺ ኢኺ	ንሰኻ አይኮንካን / ንሰኺ አይኮንክን
er ist	ንሱ እየ	ንሱ አይኮነን
sie ist	ንሳ እያ	ንሳ አይኮነትን
wir sind	ንሕና ኢና	ንሕና አይኮናን
ihr seid	ንሰኻትኩም ኢኹም / ንሰኻትክን ኢኹን	ንሰኻትኩም አይኮንኩም / ንሰኻትክን አይኮንክን
sie sind	ንሳቶም እየም / ንሳተን እየን	ንሳቶም አይኮኑን / ንሳተን አይኮናን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich war	አነ ኔረ	አነ አይነበርኩን
du warst	ንሰኻ ኔርካ / ንሰኺ ኔርኪ	ንሰኻ አይነበርካን / ንሰኺ አይነበርክን
er war	ንሱ ኔሩ	ንሱ አይነበረን
sie war	ንሳ ኔራ	ንሳ አይነበረትን
wir waren	ንሕና ኔርና	ንሕና አይነበርናን
ihr wart	ንሰኻትኩም ኔርኩም / ንሰኻትክን ኔርክን	ንሰኻትኩም አይነበርኩምን / ንሰኻትክን አይነበርክንን
sie waren	ንሳቶም ኔርም / ንሳተን ኔረን	ንሳቶም አይነበሩን / ንሳተን አይነበራን

ZUKUNFT

VERNEINTE ZUKUNFT

ich werde sein	አነ ክኸውን እየ	አነ አይከውን እየ
du wirst sein	ንሰኻ ክትከውን ኢኻ / ንሰኺ ክትኮኒ ኢኺ	ንሰኻ አይትኸውን ኢኻ / ንሰኺ አይትኾንን ኢኺ
er wird sein	ንሱ ክኸውን እየ	ንሱ አይከውን እየ
sie wird sein	ንሳ ክትከውን እያ	ንሳ አይትኸውን እያ
wir werden sein	ንሕና ክንከውን ኢና	ንሕና አይንኸውን ኢና
ihr werdet sein	ንሰኻትኩም ክትኮኑ ኢኹም / ንሰኻትክን ክትኮና ኢኹን	ንሰኻትኩም አይትኾኑን ኢኹም / ንሰኻትክን አይትኾናን ኢኹን
sie werden sein	ንሳቶም ክኸኑ እየም / ንሳተን ክኸና እየን	ንሳቶም አይኮኑን እየም / ንሳተን አይኮናን እየን

Haben

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich habe	አነ አለኒ	አነ የብለይን
du hast	ንስኻ አለካ / ንስኽ. አለኪ	ንስኻ የብልካን / ንስኽ. የብልክን
er hat	ንሱ አለዎ	ንሱ የብሉን
sie hat	ንሳ አለዋ	ንሳ የብላን
wir haben	ንሕና አለና	ንሕና የብልናን
ihr habt	ንስኻትኩም አለኩም / ንስኻትክን አለክን	ንስኻትኩም የብልኩምን / ንስኻትክን የብልክንን
sie haben	ንሳቶም አለዎም / ንሳተን አለወን	ንሳቶም የብሎምን / ንሳተን የብለንን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich hatte	አነ ኔሩኒ	አነ አይነበረንን
du hattest	ንስኻ ኔሩካ / ንስኽ. ኔሩኪ	ንስኻ አይነበረካን / ንስኽ. አይነበረክን
er hatte	ንሱ ኔሩዎ	ንሱ አይነበሮን
sie hatte	ንሳ ኔሩዋ	ንሳ አይነበራን
wir hatten	ንሕና ኔሩና	ንሕና አይነበረናን
ihr hattet	ንስኻትኩም ኔሩኩም / ንስኻትክን ኔሩክን	ንስኻትኩም አይነበረኩምን / ንስኻትክን አይነበረክንን
sie hatten	ንሳቶም ኔሩዎም / ንሳተን ኔሩወን	ንሳቶም አይነበሮምን / ንሳተን አይነበረንን

ZUKUNFT

VERNEINTE ZUKUNFT

ich werde haben	አነ ክህልወኒ	/
du wirst haben	ንስኻ ክትህልወካ / ንስኽ. ክትህልወኪ	
er wird haben	ንሱ ክህልዎ	
sie wird haben	ንሳ ክትህልዋ	
wir werden haben	ንሕና ክንህልወና	
ihr werdet haben	ንስኻትኩም ክትህልወኩም / ንስኻትክን ክትህልወክን	
sie werden haben	ንሳቶም ክህልወ. / ንሳተን ክህልዋ	

Sehen (ረአየ)

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich sehe	አነ እርአ.	አነ አይርእን እየ
du siehst	ንሰኻ ትርአ. / ንሰኽ. ትርአ.	ንሰኻ አይትርእን ኢኻ / ንሰኽ. አይትርእን ኢኽ.
er sieht	ንሱ ይርአ.	ንሱ አይርእን እየ
sie sieht	ንሳ ትርአ.	ንሳ አይትርእን እየ
wir sehen	ንሕና ንርአ.	ንሕና አይንርእን ኢና
ihr seht	ንሰኻትኩም ትሪሉ / ንሰኻትክን ትርእያ	ንሰኻትኩም አይትሪሉን ኢኹም / ንሰኻትክን አይትሪሉን ኢኹን
sie sehen	ንሳቶም ይሪሉ / ንሳተን ይሪሉ	ንሳቶም አይሪሉን እየም / ንሳተን አይሪሉን እየን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich sah	አነ ሪሌ ኔረ	አነ አይረአኹን
du sahst	ንሰኻ ሪሊኻ ኔርካ / ንሰኽ. ሪሊኽ. ኔርኪ	ንሰኻ አይረአኻን / ንሰኽ. አይረአኽን
er sah	ንሱ ሪሉ ኔሩ	ንሱ አይረአየን
sie sah	ንሳ ሪሉ ኔራ	ንሳ አይረአየትን
wir sahen	ንሕና ሪሊና ኔርና	ንሕና አይረአናን
ihr saht	ንሰኻትኩም ሪሊኹም ኔርኩም / ንሰኻትክን ሪሊኹን ኔርክን	ንሰኻትኩም አይረአኹምን / ንሰኻትክን አይረአኹን
sie sahen	ንሳቶም ሪሉም ኔርም / ንሳተን ሪሌን ኔረን	ንሳቶም አይረአዩን / ንሳተን አይረአዩን

ZUKUNFT

VERNEINTE ZUKUNFT

ich werde sehen	አነ ክርአ. እየ	/
du wirst sehen	ንሰኻ ክትርአ. ኢኻ / ንሰኽ. ክትርአ. ኢኽ.	
er wird sehen	ንሱ ክርአ. እየ	
sie wird sehen	ንሳ ክትርአ. እየ	
wir werden sehen	ንሕና ክንርአ. ኢና	
ihr werdet sehen	ንሰኻትኩም ክትሪሉ ኢኹም / ንሰኻትክን ክትሪሉ ኢኹን	
sie werden sehen	ንሳቶም ክሪሉ እየም / ንሳተን ክሪሉ እየን	

Machen (ገበረ)

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich mache	አነ እገብር እዩ	አነ አይገብርን እዩ
du machst	ንሰኻ ትገብር ኢኻ / ንሰኽ. ትገብሪ ኢኽ.	ንሰኻ አይትገብርን ኢኻ / ንሰኽ. አይትገብርን ኢኽ.
er macht	ንሱ ይገብር እዩ	ንሱ አይገብርን እዩ
sie macht	ንሳ ትገብር እያ	ንሳ አይትገብርን እያ
wir machen	ንሕና ንገብር ኢና	ንሕና አይንገብርን ኢና
ihr macht	ንሰኻትኩም ትገብሩ ኢኹም / ንሰኻትኩን ትገብራ ኢኹን	ንሰኻትኩም አይትገብሩን ኢኹም / ንሰኻትኩን አይትገብራን ኢኹን
sie machen	ንሳቶም ይገብሩ እዮም / ንሳተን ይገብራ እዮን	ንሳቶም አይገብሩን እዮም / ንሳተን አይገብራን እዮን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich machte	አነ ጌረ ጌረ	አነ አይገበርኩን ጌረ
du machtest	ንሰኻ ጌርካ ጌርካ / ንሰኽ. ጌርኪ ጌርኪ	ንሰኻ አይገበርካን ጌርካ / ንሰኽ. አይገበርክን ጌርኪ
er machte	ንሱ ጌሩ ጌሩ	ንሱ አይገበረን ጌሩ
sie machte	ንሳ ጌራ ጌራ	ንሳ አይገበረትን ጌራ
wir machten	ንሕና ጌርና ጌርና	ንሕና አይገበርናን ጌርና
ihr machtet	ንሰኻትኩም ጌርኩም ጌርኩም / ንሰኻትኩን ጌርኩን ጌርኩን	ንሰኻትኩም አይገበርኩምን ጌርኩም / ንሰኻትኩን አይገበርኩንን ጌርኩን
sie machten	ንሳቶም ጌርም ጌርም / ንሳተን ጌረን ጌረን	ንሳቶም አይገበሩን ጌርም / ንሳተን አይገበራን ጌረን

ZUKUNFT

VERNEINTE ZUKUNFT

ich werde machen	አነ ክገብር እዩ	/
du wirst machen	ንሰኻ ክትገብር ኢኻ / ንሰኽ. ክትገብሪ ኢኽ.	
er wird machen	ንሱ ክገብር እዩ	
sie wird machen	ንሳ ክትገብር እያ	
wir werden machen	ንሕና ክንገብር ኢና	
ihr werdet machen	ንሰኻትኩም ክትገብሩ ኢኹም / ንሰኻትኩን ክትገብራ ኢኹን	
sie werden machen	ንሳቶም ክገብሩ እዮም / ንሳተን ክገብራ እዮን	

Lieben (አፍቀረ)

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich liebe	አነ የፍቅር	አነ አየፍቅርን
du liebst	ንስኻ ተፍቅር / ንስኺ ተፍቅሪ	ንስኻ አይተፍቅርን / ንስኺ አይተፍቅርን
er liebt	ንሱ የፍቅር	ንሱ አየፍቅርን
sie liebt	ንሳ ተፍቅር	ንሳ አይተፍቅርን
wir lieben	ንሕና ነፍቅር	ንሕና አይነፍቅርን
ihr liebt	ንስኻትኩም ተፍቅሩ / ንስኻትክን ተፍቅራ	ንስኻትኩም አይተፍቅሩን / ንስኻትክን አይተፍቅራን
sie lieben	ንሳቶም የፍቅሩ / ንሳተን የፍቅራ	ንሳቶም አየፍቅሩን / ንሳተን አየፍቅራን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich liebte	አነ አፍቂረ	አነ አየፍቀርኩን
du liebtest	ንስኻ አፍቂርካ / ንስኺ አፍቂርኪ	ንስኻ አየፍቀርካን / ንስኺ አየፍቀርክን
er liebte	ንሱ አፍቂሩ	ንሱ አየፍቀረን
sie liebte	ንሳ አፍቂራ	ንሳ አየፍቀረትን
wir liebten	ንሕና አፍቂርና	ንሕና አየፍቀርናን
ihr liebtet	ንስኻትኩም አፍቂርኩም / ንስኻትክን አፍቂርክን	ንስኻትኩም አየፍቀርኩምን / ንስኻትክን አየፍቀርክንን
sie liebten	ንሳቶም አፍቂሮም / ንሳተን አፍቂረን	ንሳቶም አየፍቀሩን / ንሳተን አየፍቀራን

Können (ክአለ)

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich kann	አነ እኸአል	አነ አይክአልን
du kannst	ንሰኻ ትኸአል / ንሰኸ. ትኸአሊ	ንሰኻ አይትኸአልን / ንሰኸ. አይትኸአልን
er kann	ንሱ ይኸአል	ንሱ አይክአልን
sie kann	ንሳ ትኸአል	ንሳ አይትኸአልን
wir können	ንሕና ንኸአል	ንሕና አይንኸአልን
ihr könnt	ንሳኻትኩም ትኸአሉ / ንሰኻትክን ትኸአላ	ንሰኻትኩም አይትኸአሉን / ንሰኻትክን አይትኸአላን
sie können	ንሳቶም ይኸአሉ / ንሳተን ይኸአላ	ንሳቶም አይክአሉን / ንሳተን አይክአላን

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich konnte	አነ ክአለ	አነ አይክአልኩን
du konntest	ንሰኻ ክአልካ / ንሰኸ. ክአልኪ	ንሰኻ አይክአልካን / ንሰኸ. አይክአልክን
er konnte	ንሱ ክአሉ	ንሱ አይክአላን
sie konnte	ንሳ ክአላ	ንሳ አይክአላትን
wir konnten	ንሕና ክአልና	ንሕና አይክአልናን
ihr konntet	ንሰኻትኩም ክአልኩም / ንሰኻትክን ክአልክን	ንሰኻትኩም አይክአልኩምን / ንሰኻትክን አይክአልክንን
sie konnten	ንሳቶም ክአሉም / ንሳተን ክአሉን	ንሳቶም አይክአሉን / ንሳተን አይክአላን

ZUKUNFT

VERNEINTE ZUKUNFT

ich werde können	አነ ክኸአል	/
du wirst können	ንሰኻ ክትክአል	
er wird können	ንሱ ክኸአል	
sie wird können	ንሳ ክትክአል	
wir werden können	ንሕና ክንክአል	
ihr werdet können	ንሰኻትኩም ክትክአሉ / ንሰኻትክን ክትክአላ	
sie werden können	ንሳቶም ክኸአሉ / ንሳተን ክኸአላ	

Gehen (ከደ)

GEGENWART

	GEGENWART	VERNEINTE GEGENWART
ich gehe	እነ እኸይድ	እነ አይከይድን
du gehst	ንስኻ ትኸይድ / ንስኺ ትኸዲ	ንስኻ አይትኸይድን / ንስኺ አይትኸድን
er geht	ንሱ ይኸይድ	ንሱ አይከይድን
sie geht	ንሳ ትኸይድ	ንሳ አይትኸይድን
wir gehen	ንሕና ንኸይድ	ንሕና አይንኸይድን
ihr geht	ንስኻትኩም ትኸዱ / ንስኻትኩን ትኸዳ	ንስኻትኩም አይትኸዱን / ንስኻትኩን አይትኸዳን
sie gehen	ንሳቶም ይኸዱ / ንሳተን ይኸዳ	ንሳቶም አይከዱን / ንሳተን አይከዳን

VERGANGENHEIT

	VERGANGENHEIT	VERNEINTE VERGANGENHEIT
ich ging	እነ ከይደ	እነ አይከድኩን
du gingst	ንስኻ ከይድካ / ንስኺ ከይድኪ	ንስኻ አይከድካን / ንስኺ አይከድክን
er ging	ንሱ ከይዱ	ንሱ አይከደን
sie ging	ንሳ ከይዳ	ንሳ አይከደትን
wir gingen	ንሕና ከይድና	ንሕና አይከድናን
ihr gingt	ንስኻትኩም ከይድኩም / ንስኻትኩን ከይድኩን	ንስኻትኩም አይከድኩምን / ንስኻትኩን አይከድኩንን
sie gingen	ንሳቶም ከይደም / ንሳተን ከይደን	ንሳቶም አይከዱን / ንሳተን አይከዳን

ZUKUNFT

ich werde gehen	እነ ክኸይድ
du wirst gehen	ንስኻ ክትከይድ / ንስኺ ክትከዲ
er wird gehen	ንሱ ክኸይድ
sie wird gehen	ንሳ ክትከይድ
wir werden gehen	ንሕና ክንከይድ
ihr werdet gehen	ንስኻትኩም ክትከዱ / ንስኻትኩን ክትከዳ
sie werden gehen	ንሳቶም ክኸዱ / ንሳተን ክኸዳ

Fangen (ሐዘ)

GEGENWART

	GEGENWART	VERNEINTE GEGENWART
ich fange	አነ እሕዝ	አነ አይሕዝን
du fängst	ንስኻ ትሕዝ / ንስኺ ትሕዚ	ንስኻ አይትሕዝን / ንስኺ አይትሕዝን
er fängt	ንሱ ይሕዝ	ንሱ አይሕዝን
sie fängt	ንሳ ትሕዝ	ንሳ አይትሕዝን
wir fangen	ንሕና ንሕዝ	ንሕና አይንሕዝን
ihr fängt	ንስኻትኩም ትሕዙ / ንስኻትክን ትሕዛ	ንስኻትኩም አይትሕዙን / ንስኻትክን አይትሕዛን
sie fangen	ንሳቶም ይሕዙ / ንሳተን ይሕዛ	ንሳቶም አይሕዙን / ንሳተን አይሕዛን

VERGANGENHEIT

	VERGANGENHEIT	VERNEINTE VERGANGENHEIT
ich fing	አነ ሒዘ	አነ አይሒዝኩን
du fingst	ንስኻ ሒዘካ ንስኺ ሒዘኪ	ንስኻ አይሒዘካን / ንስኺ አይሒዘኪን
er fing	ንሱ ሒዘ	ንሱ አይሒዘን
sie fing	ንሳ ሒዛ	ንሳ አይሒዘትን
wir fingen	ንሕና ሒዘና	ንሕና አይሒዘናን
ihr fingt	ንስኻትኩም ሒዘኩም / ንስኻትክን ሒዘክን	ንስኻትኩም አይሒዘኩምን / ንስኻትክን አይሒዘክንን
sie fingen	ንሳቶም ሒዘዎ / ንሳተን ሒዘን	ንሳቶም አይሒዙን / ንሳተን አይሒዛን

ZUKUNFT

ich werde fangen	አነ ክሕዝ
du wirst fangen	ንስኻ ክትሕዝ / ንስኺ ክትሕዚ
er wird fangen	ንሱ ክሕዝ
sie wird fangen	ንሳ ክትሕዝ
wir werden fangen	ንሕና ክንሕዝ
ihr werdet fangen	ንስኻትኩም ክትሕዙ / ንስኻትክን ክትሕዛ
sie werden fangen	ንሳቶም ክሕዙ / ንሳተን ክሕዛ

Brauchen

GEGENWART

VERNEINTE GEGENWART

ich brauche	አነ የድልየኒ እዩ	አነ አየድልየንን እዩ
du brauchst	ንሰኻ የድልይካ እዩ / ንሰኺ የድልየኪ እዩ	ንሰኻ አየድልየካንን እዩ / ንሰኺ አየድልየክንን እዩ
er braucht	ንሱ የድልዮ እዩ	ንሱ አየድልዮንን እዩ
sie braucht	ንሳ የድልያ እዩ	ንሳ አየድልያንን እዩ
wir brauchen	ንሕና የድልየና እዩ	ንሕና አየድልየናንን እዩ
ihr braucht	ንሰኻትኩም የድልየኩም እዩ / ንሰኻትክን የድልየክንን እዩ	ንሰኻትኩም አየድልየኩምንን እዩ / ንሰኻትክን አየድልየክንንን እዩ
sie brauchen	ንሳቶም የድልዮም እዩ / ንሳተን የድልየንን እዩ	ንሳቶም አየድልዮምንን እዩ / ንሳተን አየድልየንንን እዩ

VERGANGENHEIT

VERNEINTE VERGANGENHEIT

ich brauchte	አነ አድልየኒ ነሩ	አነ አየድልየንን ነሩ
du brauchtest	ንሰኻ አድልየካ ነሩ / ንሰኺ አድልየኪ ነሩ	ንሰኻ አየድልየካንን ነሩ / ንሰኺ አየድልየክንን ነሩ
er brauchte	ንሱ አድልየዎ ነሩ	ንሱ አየድልየንን ነሩ
sie brauchte	ንሳ አድልየዎ ነሩ	ንሳ አየድልየንን ነሩ
wir brauchten	ንሕና አድልየና ነሩ	ንሕና አየድልየናንን ነሩ
ihr brauchtet	ንሰኻትኩም አድልየኩም ነሩ / ንሰኻትክን አድልየክንን ነሩ	ንሰኻትኩም አየድልየኩምንን ነሩ / ንሰኻትክን አየድልየክንንን ነሩ
sie brauchten	ንሳቶም አድልየዎም ነሩ ንሳተን አድልየወን ነሩ	ንሳቶም አየድልየዎምንን ነሩ / ንሳተን አየድልየንንን ነሩ

ZUKUNFT

ich werde brauchen	አነ ከድልየኒ እዩ (= አነ የድልየኒ እዩ) ...
du wirst brauchen	ንሰኻ ከድልየካ እዩ / ንሰኻ ከድልየኪ እዩ
er wird brauchen	ንሱ ከድልዮ እዩ
sie wird brauchen	ንሳ ከድልያ እዩ
wir werden brauchen	ንሕና ከድልየና እዩ
ihr werdet brauchen	ንሰኻትኩም ከድልየኩም እዩ / ንሰኻትክን ከድልየክንን እዩ
sie werden brauchen	ንሳቶም ከድልዮም እዩ / ንሳተን ከድልየንን እዩ

Kleiner Wortschatz

ጉድለት, ጌጋ	Fehler
ነቀለ	abfahren
አምጽኦ	abholen
ስንብታ	Abschied
ፈለየ	trennen
አንቀጸ	abtrocknen
አልዓለ	abnehmen
ዓጸወ	abschließen
ሃበ	geben
መለሰ	antworten
ደው በለ	anhalten
አጥቅዐ	angreifen
ወልዐ	anzünden
ከፈተ	aufmachen
ነደቐ	bauen
አሰነየ	begleiten
ተቐበለ	bekommen
ተንከፈ	berühren
ቀጸዐ	bestrafen
አንደደ	verbrennen
ዘይድሱት	unzufrieden
በኸየ	weinen
ተመነየ	wünschen
ቆጸረ	zählen
ሃበ	schenken
ረኸበ	finden
ዘወረ	fahren
አብጽሐ	bringen
ተራኸበ	treffen
ተርጎመ	übersetzen
ሰመረ	vereinigen
አብአ	verstecken
ላጎስ, ደስታ	Freude

ሰምዐ	zuhören
ተገደሰ	interessieren
ተቻለሰ	kämpfen
ደየበ	klettern
አሰልቻዊ	langweilig
ሰኣለ	malen
ገበረ	machen
ሓሰወ	lügen
ሰርዐ	ordnen
ተኸናኸነ	pflügen
ተከኸ	rauchen
ተኸላኸለ	schützen
ሰረቐ	stehlen
ረበሸ	stören
ደለየ	suchen
ጉሁይ	traurig
ሞያ ሃበ	belohnen
ወነነ	besitzen
በጽሐ	besuchen
ሓሰበ	denken
ሓቅነት, ሓቂ	Wahrheit
ሰንደወ	werfen
ሕርቃን	Wut
ተላጎሰ	freuen
ሰዓበ	folgen
ሓዘ	fangen
ርግጸኛ	sicher (sure)
ሰበረ	brechen
ወሰኸ	hinzufügen
ከልከለ	verbieten
አጥፍኦ	ausmachen
ዓበየ	wachsen
ፍቕሪ	Liebe